

ሻዕቢያና ግንቦት 7

የሰሞኑ ምስጢራዊ ግንኙነት በኒውዮርክ!!

ተጨባጭነት በሌለው ትንታኔ ላይ ተመስርተው ከአራት አመት በፊት ወያኔን ቢረዝም በስድስት ወር ውስጥ ከስልጣን እናስወግዳለን ብለው ፎክረው የተነሱት የግንቦት 7 መሪዎች “እንኳን በስድስት ወር በአራት አመትም ከወሬ በቀር ምንም ቁምነገር አልሰራችሁም፤ ማጭበረበራችሁን አቁሙ” የሚለው የአባላት ጥያቄ ኩፋኛ እያስጨነቃቸው ባለበት በአሁኑ ወቅት የዴሞክራሲና የህገ-ደንብ መከበር ጥያቄ ያነሱና በብርሃኑ ነጋ ስድ አንደበት ኩፋኛ ተሰድበውና ተዋርደው ከድርጅቱ እንዲታገዱ የተወሰነባቸው በተለያዩ የሃላፊነት ደረጃ ላይ የነበሩ የግንቦት 7 አባላት ከድርጅቱ በመውጣት “ግንቦት 7 ዲሞክራቲክ” የሚባል ድርጅት ማቋቋማቸውን በይፋ መግለጻቸው ይታወቃል።

የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች ከሁሉም በፊት እና በቅድሚያ ድርጅታችን አንድ እርምጃ ወደፊት እንዳይራመድ እጅና እግሩን ጠፍረው የያዙትን ውስጣዊ ችግሮች በመፍታት አባሉንና ደጋፊውን ከጎናቸው ለማሰለፍ ጥረት ከማድረግ ይልቅ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመታዊ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ አሜሪካ ኒውዮርክ ከተጓዘው እና በፕሬዚዳንቱ አማካሪ በአቶ የማነ ገብረአብ ከሚመራው የኤርትራ መንግስት የልዑካን ቡድን ጋር በምስጢር ተገናኝተው ከሻዕቢያ ጋር ተባብሮ መስራት በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ሲነጋገሩ መሰንበታቸውን ለማወቅ ተችሏል።

በግንቦት 7 እና በኤርትራ መንግስት ልዑካን መካከል የተካሄደው ይህ ምስጢራዊ ግንኙነት ያመቻቸው የቀድሞው የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ ሲሆን ሻለቃው ወደ አሜሪካ ከማምራቱ በፊት ወደ አስመራ በመሄድ ከሻዕቢያው መሪ ከአሳያስ አፈወርቂ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገሩ ታውቋል። አሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በተካሄደው ምስጢራዊ ስብሰባ የግንቦት 7 አመራር ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ፣ ነአምን ዘለቀና ኤፍሬም ማዴቦ የተሳተፉ ሲሆን ከሻዕቢያ በኩል ደግሞ የማነ ገብረአብና ሌሎች የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ተገኝተዋል። በዚህ ስብሰባ የድርጅታችን የግንቦት 7 ተወካዮች ለስሙ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ይወከል እንጂ ከጅምሩ ዝርዝር ስምምነቱን ከኤርትራ መንግስት ተወካዮች ጋር በመሆን የጨረሰው ግን የደርግ ባለስልጣኑ ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ መሆኑ ታውቋል።

በዚህ ስብሰባ የኤርትራ መንግስት ልዑካን “ይህን ሁሉ ድጋፍ እያደረግንላችሁ ግንቦት 7 ምንም አይነት እድገት አላሳየም፤ የተወሰነ የታጠቀ ሀይል አንኳን መፍጠር አልቻላችሁም፤ በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ከናንተ ጋር መቀጠል የሚቻለው?” የሚል ጥያቄ ማንሳታቸው ታውቋል። የግንቦት 7 መሪዎች በበኩላቸው “አብዛኛው ሀይላችን አገር ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው፤ ነገር ግን ወያኔ ሊያንቀሳቅሳቸው ያልቻለ አባላት እኛን ፍለጋ ወደ ኤርትራ ሲሻገሩ ኤርትራ ውስጥ ፅ/ቤት ስላልነበረን ፈልገው ሲያጡን በርካታዎቹ ወደ አርበኞች ግንባርና በአለበል ወደሚመራው የአማራ ንቅናቄ ድርጅት ገብተዋል። ስለሆነም እነዚህ የግንቦት 7 አባላት ከሁለቱ ድርጅቶች አስወጥታችሁ ስጡንና የራሳችንን ሀይል እንፍጠር” በማለት ጥያቄ ማቅረባቸው ታውቋል። የሻዕቢያ ልዑካን ለዚህ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ከአንድ ተቃዋሚ ድርጅት ወጥቶ ወደ ሌላ ድርጅት መግባት በእኛ አሰራር ፍፁም የተከለከለ ቢሆንም በተባሉት ድርጅቶች ውስጥ እንዳላችሁት የግንቦት 7 አባላት ነን የሚሉ ሰዎች ካሉ አጣርተን እንሰጣቸዋለን የሚል ቃል እንደገቡላቸው ታውቋል።

የዚህ ምስጢራዊ ግንኙነት ዋና አላማ አራት አመት ሙሉ በራሳቸው መንገድ ምንም ነገር መስራት ያልቻሉ የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎቻችን በአለበል ከሚመራው የአማራ ንቅናቄና ከአርበኞች ግንባር ድርጅቶች የተወሰነ ሀይል የኛ ነው ብለው አጭብርብረው በመውሰድ “ይኸው ታጣቂ ሃይል አደራጅተናል፣ ስራም እየሰራን ነው” በማለት ብዙ ርቀት የሚያስኬድ ባይሆንም እንደለመዱት አባላትን በማደናገር ውጥረቱን ለማርገብ የሚደረግ ተራ የሆነ የውንብድና ስራ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል።

እነዚህ ደካማ ሰዎች በየጊዜው ምንም መፍትሔ በማያመጡ የማታለልና የማጭበርበር ስራዎች ላይ ተጠምደው አራት አመት ሙሉ ውድ ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጉልበታችንን መስዋእት ያደረግንበት ድርጅታችን ግንቦት 7ን ይዘው ለመውደቅ ሲታገሉ በዝምታ መመልከት ሁላችንም በሃላፊነት ያስጠይቀናል። በመሪዎቹ ላይ እምነት አጥቶና ተስፋ ቆርጦ ድምፅ ሳያሰሙ እየሾለኩ ድርጅቱን ለቆ በመውጣት ከህሊና ወቀሳና ፀፀት ፈፅሞ ማምለጥ እንደማይቻል መረዳት ያስፈልጋል። ድርጅቱ በየእለቱ እያዘገመ ካለበት የጥፋት መንገድ የማውጣትና ከውድቀት የማዳን የሁላችንም ሃላፊነት እና ግዴታ ነው። የተወሰኑት ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም የምክር ቤቱም ሆነ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ህጋዊ የስልጣን እድሜ ካበቃ ከአንድ አመት በላይ ያለፋቸው ስለሆነ በአስቸኳይ ስልጣናቸውን ለቀው ሁሉም የግንቦት 7 አባላት በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚሳተፉበት ግልፅ፣ ነፃና ትክክለኛ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ሁላችንም በያለንበት ድምፃችንን ልናሰማ ይገባል እንላለን።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!
የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡድን።